

The diagram consists of two rows of empty rectangular boxes. The top row contains 15 boxes arranged in a single horizontal line. The bottom row contains 5 groups of 3 boxes each, also arranged in a single horizontal line. This visual representation corresponds to the multiplication problem 5 groups of 3, which equals 15.

□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□  
□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□ □□ (□□□□□□□-□ □□-□□□) □□□ □ □□□□ □□ □□□□□  
□□□ □□□□□ □□□□□

□ 朝鮮語  
朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語  
(朝鮮) 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語  
朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語 朝鮮語

A diagram consisting of three horizontal rows of rectangular boxes. The top row contains 8 boxes. The middle row contains 10 boxes. The bottom row contains 7 boxes, with the last two boxes being smaller and positioned to the right of the main group of 5.

A 2x10 grid of 20 empty rectangular boxes, arranged in two rows of ten. The boxes are outlined in black and are currently empty, intended for drawing or writing.

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□

□□□□□□

□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□  
□□□□□□□ □□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□'□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ (□□) □□□ □□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□'□ □□□□□ □□□□ (□□)□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□  
□□□, □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□  
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□



□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□  
□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□  
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□  
□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□  
□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□  
□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□  
□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□  
□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□  
□□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□  
□□□□ □□□□□□□□□

A horizontal sequence of 16 small rectangles, each divided into two equal vertical halves. The first 15 rectangles are grouped by vertical lines on the left and right, while the 16th rectangle is a single entity.

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□  
□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□□□ □□□□□□□  
□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □

A horizontal row of ten empty rectangular boxes, likely for a handwriting practice exercise. Each box is a simple black outline on a white background.

A horizontal row of twelve empty rectangular boxes, each with a black border, intended for children to write their names in.

Four empty rectangular boxes for writing, arranged in a row of three followed by a single one.

ဗိုလ်ချုပ်-ဘုရား မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာမြန်မာမြန်မာ မြန်မာမြန်မာ မြန်မာမြန်မာ  
မြန်မာ မြန်မာ (၁၁) မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ  
မြန်မာ မြန်မာ မြန်မာ

□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □  
□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□  
□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□-  
□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□□  
□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□, □□ □□□□□  
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□□  
□□□ □□□□□

A horizontal row of ten empty rectangular boxes, each with a black border, intended for handwritten responses.

A horizontal row of 12 empty rectangular boxes, each with a black border, intended for drawing or writing.

Three sets of seven empty rectangular boxes each, arranged horizontally. The boxes are outlined in black and have a white interior. They are evenly spaced and aligned horizontally across the page.

□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ (□□)□ □□□  
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□

Three sets of seven empty rectangular boxes each, arranged horizontally. Each set is enclosed in a thin black border.

A horizontal row of 15 empty rectangular boxes, divided into two groups of 7 and 8 boxes by a vertical line.

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□  
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□) □□□□□ □□ □□□□□ □□□□

A row of five empty square boxes for writing.

□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□  
□□□□□□□ □□□□□□

The diagram consists of three horizontal rows of rectangles. The top row has three groups of 10 rectangles each. The middle row has three groups of 5 rectangles each, with the first group shifted to the left. The bottom row has three groups of 5 rectangles each, with the first group shifted to the left. This visual representation corresponds to the multiplication problem  $10 \times 10 + 5 \times 1 = 105$ .

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□  
□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□  
□□□□□□□ □: □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□: □□□□  
□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□  
□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□  
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□  
□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□: □□□□□□□□  
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□  
□□□□□□

□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□-□□□□□□  
□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □ □ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□  
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□  
□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□

□□□ □□□□ - □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ (□□) □

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□) □□□□ □□□□□ □□□□  
□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□  
□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□-□□□□□  
□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□  
□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□  
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□  
□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□  
□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□  
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □ □ □□□□□ □□  
□□□□□ □ □ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□  
□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□ (□□) □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□  
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□  
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□  
□□□□□□□ □□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□  
□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□  
□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□

□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□  
□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□  
□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ (□□□) □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□  
□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□  
□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□  
□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□



The diagram consists of two rows of rectangular boxes. The top row contains 10 empty boxes arranged in a single horizontal line. The bottom row contains 4 empty boxes arranged in a single horizontal line, positioned directly below the top row.

□□□□□□□□□□□□ (□□ □□) □□□□□ □ □□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□ □□□□□  
□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□

□□□□□ □□□□□ □□□□

ପାଇଁ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର, କାହାର କାହାରକାହାର  
କାହାର କାହାର କାହାରକାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାରକାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାରକାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାରକାହାର

□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□  
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□,  
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□  
□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□